

ተንበተ በክርስቲ

**አስተ- ወደ አጭሳኑዕር እንዲመለሰ
የቀረበ ጥር**

1 የርሃኑ በነገራ በሁሉተኛው ዓመት በስ
ምንተኛው ወር የኢትዮጵያዕር ቅል
ወደ አድ ላይ ወደ በራከብ ላይ ወደ ነዋሪ
ዘነርያ እንዳሆ ሰላ መጣ፡

² አጭሳኑዕር በአጥቃቻሁ ገጽ አይሁ
ተቋጥቶ ነበር፡ የሰላሁ ለአዝሙ ገጽ፡ አን
ዘነርያዕር ዘላት እንዳሆ ይላል፡ ወደ እኔ³
ተመለሰ ይላል አጭሳኑዕር ዘላት፡ እኝም
ወደ እናንተ አመለሰለሁ፡ ይላል፡ አጭሳኑ
ዕር ዘላት፡ የቅደመት እያደተ፡ አንጻ
ዘነርያዕር ዘላት፡ “ከክና መግዛታሁኝ ከክ⁴
ሥራቻሁ ተመለሰ” ይላል በማሳት ለለዋጥ
ቻቻሁ ስላለው ነበር፡ እናርሃ የን ለላል
መም፡ እናንም አለድመጠም፡ እናደ እናርሃ
እናንቱ፡ ይላል አጭሳኑዕር፡ የናጥቃቻሁ
አሁን የተ አለ? ነበያቻስ ለለላለው በካይ
ወተ ይፈጸል? ያለፈያወች ለነበያቻ የዘ
ዘኩቻው ቅልና ለመረጥ በለዋጥቻሁ ገጽ
አልፈረሰም? ”

“እናርሃም ተስፋ ገበተው፡ እንዳሆ አል፡
አጭሳኑዕር ዘላት በመለው መዘረተ፡
ለሥራቻኝ ለመግዛታቸው የሚገባውን አድ
ርሃኑናል፡”

በጠርበት ፈይቻ መካከል የቆመው ለው-

⁵ የርሃኑ በነገራ በሁሉተኛው ዓመት ለሞተ
በጠርበት በመሆኑ እናደኛው ወር በግኝ
አራተኛው ቅድሚ የኢትዮጵያዕር ቅል
ወደ ላይ ወደ በራከብ ላይ ወደ ነዋሪ
ዘነርያ እንዳሆ ሰላ መጣ፡

⁶ በምንት ሲደረ አሁን እናይም በራቱ
አንድ ለው በመግዛ ይረዳ ገጽ ተቀምጥናል፡
እናርሃም በስለው ወስጥ በጠርበት ፈይቻ
መካከለው ቅዱ ነበር፡ ከዚህ ዳለውም
መጋቢት አመርና እንዲከ ይረዳቸው ነበር፡

⁷ እናይም፡ “ይታው ሆይ፡ እናነህ ምንዳን
ፍቻው?” አልሁ፡

እኔና የርሃኑ የሰላው መልካም፡
“እናነህ ምን እንዳሆ ሆኖ አልይሆለሁ” አልሁ፡

⁸ ከነህ የርሃኑ በጠርበት ፈይቻ መካከል
መው ለው፡ “እናነህ በጥፊር ሁሉ እንዳ
መለሰ አጭሳኑዕር የለከቶው ፍቻው” ሰላ
መለሰ፡ ⁹ እናርሃኑ በጠርበት ፈይቻ መካ
ከል ቅዱ ለሰላው የኢትዮጵያዕር መልካም፡
“በጥፊር ሁሉ ተመለሰበት፡ መለዋ ፍቻው፡

¹⁰ ከነህ የርሃኑ በጠርበት ፈይቻ መካከል የቆ
መው ለው፡ “እናነህ በጥፊር ሁሉ እንዳ
መለሰ አጭሳኑዕር የለከቶው ፍቻው” ሰላ
መለሰ፡ ¹¹ እናርሃኑ በጠርበት ፈይቻ መካ
ከል ቅዱ ለሰላው የኢትዮጵያዕር መልካም፡
“በጥፊር ሁሉ ተመለሰበት፡ መለዋ ፍቻው፡

¹² ከነህ የርሃኑ በጠርበት ፈይቻ መልካም፡
“አጭሳኑዕር ዘላት ሆይ፡ በአሁኑ ለዚ
ቅመት፡ ወስጥ የተቀማቷውን አያየሳው
ምንና የወጪኝን ከተዋዋቸ የማትሙራቻው
ለስ መቻ ነው?” አል፡ ¹³ አጭሳኑዕር የርሃኑ
እኔና የርሃኑ የሰላው መልካም ያለ
በማያዊኝ በማያዊኝ ቅል መለሰለት፡

¹⁴ ከነህ የርሃኑ እኔና የርሃኑ የሰላው
መልካም እንዳሆ አልሁ፡ “ይህን ቅል ተና
ነር፡ አጭሳኑዕር ዘላት እንዳሆ ይላል
‘ለለ የወጪኝ ለለ አያየሳውን እኝም ቅንቻ
ለሁ፡’ ¹⁵ ከዚያ ለለ በማሳ እናነህ ለገኘ
በወጪ ተቋጥቻለሁ፡ በመሆኑ ተቋጥቻ ለሰላ
እናርሃ የን ጥሩ እንዳሆ ለለ እናደረግ፡”

¹⁶ “በለሁ አጭሳኑዕር እንዳሆ ይላል
‘በወጪኝ ወደ አያየሳውን እመለሰለሁ፡
በነህ የርሃኑ በራቱ እንዳሆ ጥሩ ይመራል፡ መለያ
ገመድዋ በለያናለሁም ገጽ ይዘረጋል፡ ይላል
አጭሳኑዕር ዘላት፡’”

¹⁷ “ቀጥሉም እናናሁ አያየሳው ስብቴ
አጭሳኑዕር ዘላት እንዳሆ ይላል፡ ከተ
መቻ እናና ጥሩ በሌሎች ይተረጋገጫዎ
ቁዋል፡ አጭሳኑዕር የርሃኑ እናና ጥሩ ያለ
ንና የጽናናል፡ አያየሳውንም ይመር
ባል፡”

አራቱ ተንዳቻ አራቱ የእና መቻቻሁ

¹⁸ ከነህ የርሃኑ ወደ ገዢ ተመለከተሁ፡ እና-ኋና
አራቱ ተንዳቻ እናሁ፡

¹⁹ እኔና የርሃኑ የሰላውንም መል
ካም፡ “እናነህ ምንዳን ፍቻው?” አልሁ፡

²⁰ እና የጽናና፡ “እናነህ ምንዳን ፍቻው?” አልሁ፡

²¹ እናይም፡ “እናነህ ተንዳቻ የጥፊር
ቀና ማግረቡ እንዳቻቻ ይህንኝን የቦታ
ተኋ ፍቻው፡ እናነህ የእና መቻቻሁ ጥሩ
መስጠት እናርሃ ለመደገገዋቻው፡ ከነ
በን ለመበታት በዚህ ምንዳን ፍቻው፡” እናሁ፡

²² እናርሃው፡ “እናነህ ተንዳቻ የጥፊር
ቀና ማግረቡ እንዳቻቻ ይህንኝን የቦታ
ተኋ ፍቻው፡ እናነህ የእና መቻቻሁ ጥሩ
መስጠት እናርሃ ለመደገገዋቻው፡ ከነ
በን ለመበታት በዚህ ምንዳን ፍቻው፡” እናሁ፡

እኔም፡ “ይታው ሆይ፡ አለው-ቁዱ አላሁ-ት፡፡
የከተማው እንደሆ አሉኝ፡ “ለዘረጋበል የተ-
ከው የክበሳብዕር ቅል ይህ ነው፡ ‘በመጀ
ፈል እንዲ በገዢልና በጠርታት አይደለም’
ይላል አንቀሳብኬ ይሳላት፡፡

“ይታው ተራሱ ሆይ፡ እንተ ምንድን
ነው? በዘረጋበል ፍት ያልፈሰ ማረዳ ትሁፍ
ለሁ፡ ለዋጥ፡ ‘ጥንበ ይህ-ጊለት! ፌንበ ይህ-
ጊለት!’ በላው አያመስኩ፡ አርብ መጽምኑ
ማግኘውን ደንብ ይመጣል፡፡”

፪ኛውም የክበሳብዕር ቅል ወደ እኔ
እንደሆ ልላ መጠቅ፡ የቅርቡበል እችም የከ-
ሆን በተ መቀዳለ መመሪት ማለ፡ የሚሳ-
ይው-ትም የእርብ እችም ዓቶው፡፡ ከዚያው
አንቀሳብኬ ይሳላት እኔን ወደ አጥቢት
እንደ ለነኝ ተወቃቄ-ቱ፡፡

፫ኛውም እኔሁ ሰባ-ቱ ምንድር በ-ለ የሚሳው
ወሩ የክበሳብኬ ቅል ዓቶጥ ዓቶው፡፡”

“ከዚያው መአከብ-ት፡ “ከመቅረብ-
በት ቅድና በተ ተረጋግጧል የለ-ት እኔሁ
ሁለተኛ የወይም ቀይታ ምንድን ዓቶው?”
አላሁ-ት፡፡

፬ኛውም፡ “በዚ እንደ ሆኖ አታው-ቁዱ
ምን? ” አሉኝ፡

እኔም፡ “ይታው ሆይ፡ አለው-ቁዱ” አል-
ሁ-ት፡፡

“እርብ-ም፡ “እኔሁ ሰባ-ቱ የምንድርን በ-ለ-
ቴት ለማንጠገል የተ-ቀበለ ዓቶው” አሉኝ፡፡
በራው የመቆከና ተዋል

፭ኛውም፡ “እንደ ጉፍም ተመለከተሁ፡ በዚያው በራቱ
በራው የመቆከና ተዋል አሩህ፡፡

“እርብ-ም፡ “ምን የለሆነ?” ልላ መጥ-
ቀኝ፡ እኔም፡ “ርዝሙ-ቱ የለ-ት እንደሆ ወርሆ እ-
ወሮ እንደ የሆነ በራው የመቆከና ተዋ-
ል አሩህ” አላሁ-ት፡፡ ይርብ-ም እንደሆ
አሉኝ፡ “ይህ በምንድር በ-ለ ጉዳ የሚመጣ-
ማማንድ ነው፡ በእንደሆው በከላል እንደ-
ተኞቂው የሚሰው በ-ለ ይጠኑል፡ በለለው-
ከላል ይግባኝ እንደ ተኞቂው በከላሁት የሚ-
ጠኑ በ-ለ ይጠኑል፡፡ የክበሳብኬ ይገል-
ለት እኔ ማማንድ እመጥቻለሁ፡ እርብ-ም
ወደ ሌቦዎ በ-ለና በስማ በከላሁት ወደማ-
ጠኑው ስው በ-ለ ይጠኑል፡ በዚያው ይቀ-
መጣል፡ በ-ለና እንዲቀናኝ ደንብ ይጠኑል፡፡”

4:6 **¶**1^{mo}n-2:9;
13:22;1^o19:12;
1H7:31:19:**h**15:2;
h9:20;**λ**11:2-4;
8:22:34:**u**17:17

4:7 **¶**1^u15:28;
u17:12;
11:8:22;**λ**C51:25

4:9 **¶**1^u38:11;
6:15:**h**2:9:6:12

4:10 **¶**1^u16:19;
h15:11;1^o12:11;
λ38:5;**h**4:2:3;
23:**z**A5:6

4:11 **¶**3:
λ11:4

4:14 **¶**1^o29:7;
10:15:**u**14:5:7;
λ20:3;
h9:24-26

5:1 **¶**1^u40:7;
λC36:4:**z**A5:1

5:2 **λ**C1:13

5:3 **¶**1^o20:7:15;
λ24:6;
34:2:43:28;
48:1:**u**1^o**λ**3:8;
9:14:6

5:4 **¶**1^o14:34-45;
u1^o3:33;
h2:9-11;
h18:17:**u**1^o**λ**3:5

5:6 **¶**h6:10
5:8 **¶**h6:11
5:9 **¶**11:19
5:11 **¶**10:10;
λC29:5:28;
z1:2

6:1 **¶**5:
29:2:11

6:2 **λ**6:5
6:3 **λ**6:2

6:5 **λ**3:11:
h13:7:9;
u7:24:31:**z**7:1

4.6 例題：“

በቅርቡ ወሰኑ የለች ስት

5. Ի՞նչքան ինչ աշ քննութեան բնուած տեղ
ան ուղ կն աստիք ։ “Ուղ զի գումանի ։

“እኔም የሚገኘውን ነው?” አልሁት:: እር
ስም:: “የእና ማስፈጸም ነው” አሉ:: ቅጥ

ለዕም “ይህ በምድረቱ ሁሉ እየ የለው የከ
ዘበ በደል ነው” እሉች፡

የኢትዮ ከኢርሻ የተወራው ከኩን
ተሮም የእናገድ መሰራሪያ ወሰጥ እንዲት ስት
ቁጥሮች ካርር፡፡ ይርሱ ወጪ ወይም ተከራክ

ԳԵՐԱՎԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵՎԱԿԱՆ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

አፍ ገዢቶ ነጠመዎ::
የከተማው ወደ ልይ ተመለከተሁ:: እና

ԵՐԵՎԱՆԻ ՏՐԱՎԵՐՏԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՏՐԱՎԵՐՏԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

¹⁰ ከእኔ ይርጋገር የነበረውንም መል

¹¹ՀԵԾՈՒԹՅՈՒՆ: “ՅԱԴ Ա ՄԿՆԱԴ ՈՅ ՊՈ-

Առաջնահայտութեան
առաջնահայտութեան

6 አንዳ ገናም ወደ ገዢ ተመለከተው፡
እነዚ እርት ወረጋለች ከሱለት ተረጋ-
መከናወ ስወጥ እያሁ፡ ተረጋድቸው የኩስ
ተረጋች ንብረ፡ ይመሏመራው ወረጋለ
መገኘ፡ ሆኖታቸው የሸ፡ ይመሏታቸው እያም
በይሩ፡ እርቱታውም ታጥሪርኩር ፈረሰቶ
ነጋጀቸው፡ ሆለም መንከራች ንብረ፡ እናም
ከኋይ ይር ይናገሩር የብዕለዎን መልካክ፡
“ታታ ሆይ፡ እነዚህ የሚገኘን ዓይነው?”
እኩልቻ፡

5መልካም አንዳህ ላለች፡ “እነዚህ
እራቱ ቁጥር ከኅብረት ከምድር ሆሉ-
ት ፍት የወጣ የሰማያ መኖፍሰት ተ-
ደቅው፡፡ ዓባል ይረዳ ልረዳቶ ወደ ሰማን
የበል እምባራዊ ፍጻዕቶ ወደ ጥናርያ ተርጉ

*“Ե ՊԵՐՄ ՊԱԴ Խ
ՀԱՅ ՊԵՐՄ ՏԸ ՎԱԴ ԿԵՐԵՐՄ”*

14 የዕለታዊ ሪፖርት ተኩረዋ
92 ደንብ-ድሰው-ርሃስው-ቁጥር ክፍል ውጤት መርመሪያ 10ከንድ መደም
ርሃስው-ቁጥር በዚህ ማረጋገጫ ስራ-ቅርቡ አፈጻሚ ተከሳ ማረጋገጫ
ይሆናል

⁴⁶ הַנְּפָרֶת-11 הַלְּוֹא מִתְּמִימָה: רַבָּע אֲמֻבָּדָר וְתֵבָר פָּאָה
⁴⁷ שְׁגָלָת הַמְּבָבָב::
⁴⁸ וְתֵבָר מִתְּמִימָה שְׁגָלָת לְעֵזֶר בְּתִימָה::
⁴⁹ וְתֵבָר שְׁגָלָת הַמְּבָבָב::
⁵⁰ וְתֵבָר שְׁגָלָת הַמְּבָבָב::
⁵¹ וְתֵבָר שְׁגָלָת הַמְּבָבָב::

⁺⁵ ወቃም ተተክለሁን ይቻላል፡፡
⁺⁶ ወቃም ከጋብቻው ልደቻች እንደማለት ነው፡፡

የባለ ችግሮች-ርጊር ልራልቶች ወደ ይለብ አገር
 ይመዋል፡፡” ተዚካሪዎች ልራልቶች ስውጭ-ኩ
 በምድር ሁ-ለ- ለመመላለስ እቅዱበቻው
 ንጉር፡፡ እርዳሆኑ፡ “ወደ ምድር ሁ-ለ- ሂሳብ”
 እኩቶች፡ እነርሰላም ወደ ምድር ሁ-ለ- ሂሳብ፡፡
 ይዘዋል መሬት እንዳሁ እለሱ፡ “እናሁ፡ ወደ
 ሰነድ አገር የሚመለከት፡ መንገዶች በስነድ
 ምድር እኩርራውታል፡፡”

ለኢ.ፌዴ. የተደረገበት አካላ

፩፻፷፭ የፌዴራል የተወለደ ነው

7 የርሃም በንግድ በእራትኝው ዓመት፣
ኩስለ በተባለው በዕጣኝው ወርድ፣ በላ
ራተኝው ቅን የኢትዮጵያና ተል ወደ ሆነ
ርሃም እንዳሁ ሌሎ መባ፣ የወጪቸል ስምት
አማካይነቱን ለመላመን ማርጫኑ ፈጻሚ
ለከን አበረዋጥው ከበሩት ስምት ይር
አብ፣ የንገድናም የኢትዮጵያና የባላት
በት ከዚናኋና ነው፡፡ “በዚ ዓመት እንዲ
ደረግውሁት፣ በላምሳትኝው ወርድ ማጥረኞና
ይሞኑናን?” በላይ መየቻ፡፡

4^իԱ.Ք.Պ ՔՀԱՇԱԴՈՒԾ ԶՈՒՄ ՓԱ
 ՀՆԴՍ Ո.Ա ՎԶ ՀԵ ՄՊ: 5^րՊՐՄԸՀ-Դ
 ԽԱԽՈ Ս-Լ-Գ ԽՎՃ-Կ ՀՆԴՍ ՈՂԴՎ:
 ՊԱՀ-Դ ՈՂ ԳՄԵ-Դ ՈՂՄՈՒԴ-Վ-Վ
 ՈՂՈՒԴ-Վ ՄԸ ՔՑՄ-Մ-Դ ՔՎՃ-Մ-Դ
 Ո-ՎԿ ՈՂԵ ԽՎՃ? 6^րՈՂ-Գ Դ-Մ-Վ
 ԲՆՎ-Վ ՈՂԵ ԽՎՃ? 7^րԱ.Ք.Պ
 ՔՆՌ-Վ Ա-Հ-Վ-Վ ՀԵՋԱՐ-Վ? 7^հԱ.Ք.
 52:8 ԱԿ2618:
 33:16 ԱԿ321:
 Խլ:16:2:10:
 ԱՀ44:
 8:4 Ա65:20:
 8:5 ԱԿ30:20:
 31:13:
 8:6 ՄՊ128:23:
 126:1-3:
 ԱՀ321:17:27

በኢትዮጵያ የለ ክተማዎች በበላ
መና በበላክግኝ ገዢ ስለ፣ የአብባኑ
የምድርሱ ክርስቶዋች የጂዢ የሰው መኖሪ
የም በንብረት ገዢ፣ እንዲከበሩ በቀ
ይሙት ነበደት የተናገዣ ቅል ይህ እሳ
በፋይነት የሚደረግ የተናገዣ ቅል ይህ እሳ

⁸የኢትዮጵያና ቅዱ እንደ ገዢ ወደ በብ
ይሬስ እንደሆነ በል መባለ፡⁹ እምበካኤልና ይበ
አት እንደሆነ ይላል፡ እውነታቸው የተከለ አበ
የኩ፡ እርሱ በርሃጥሁ ጥጋራቸው ማረጋገጫ
እናርሱ፡¹⁰ መብለቱቱን ወይም ደንብ አደ
ገኝ፡ መግተቶዎን ወይም ደንዱዎን አታሰ
መቻቸ፡ በልቀጥሁም እንዳቸው በእንዳቸው
ለይ ከፌ እታበበ፡፡

እግዢዕስ አያት-ለምን ለመባረከ ቅል
በቅል

8 እንደ ጥም የኢትዮጵያዎች የባለት ቅል
እንዳሆ ስላ ወደ እኔ መጣ፣ ² የኢትዮጵያዎች የባለት እንዳሆ ይላል፡ “በለ ደም አይታ
የችሁ ቅጽሁለሁ፡ በለ እና ደም በቀጥት ነው
ዶሉሁ፡”
³ የኢትዮጵያዎች እንዳሆ ይላል፡ “ውድ
አቶን እመሰሳለሁ፡ በኢትዮጵያው አጭራ
ለሁ፡ አያርብለምም የእውነት ከተማ ተባ
ለለቱ፡ የኢትዮጵያዎች የባለት ተረፈም ቅዱስ
ቴሬ፡ ይሞላሁ፡”

⁴አማካብናር የሰላም እንደሆ ይሳይ
ጥምገለዎችና አጋሪቶች እንደ ገዢ በኩ
የራሳይ አደባባይ ይቀመጥል፡፡ እያንዳን
ቃቄዎም ካልፈጻሚ እና በኩ የተኞነ
ምርክብ ይጠበል፡፡ ^ጀየከተማግብቷው እና በ
የዋና እዘዚ ስሜው ወንድ ይችና ስቶች
ለዋና የሞትዎች ወንድ ይችና ስቶች
ለዋና የሞትዎች፡፡” ^ጀእግዢናብናር የሰላም
እንደሆ ይሳይ፡፡ “በዚህ ተኘ ይህ ለቀረው

ՀԱՌԵՆՔ ՀԱՅԻ ՀՈՅԵԳՎ ՄՈՋՈ Ա.Ժ.Յ
ՔԴԱՅ: ԱՆ ԿՅ ՀՈՅԵԳՎ ԱՄԿ ՔԴՈ
Ա՞՛Յ? ՔԼԱ ՀՊԱՀԱԽԵԸ ՑՊԱՒ: ՀԱՅ
ԱՅ ԻՄԱՍԳՎ ԻՄԱԾ-Ո ՀԿԸ ՀԵԴՐ
ԱՄ: 8ՊԱԲԵՆԱԾ ՀՅԱԳՎ ՄՈՋՈ ՀՄ
ՊԴՊԱՅ: ԱՆԸՆ ՀՊԱՅ ԵՄԳՎ: ՀԵԿ
ՈՅԵԳՎ ԵՐ-ՄՊՀՆՆ ԽՊՊԻՖ ԽՄԳՎԱ:”
9ՀՊԱՀԱԽԵԸ ՑՊԱՒ ՀԵԴԸ ՔԼԱ: ՀՊԱ
ՔՊԱՀԱԽԵԸ ՑՊԱՒ ԵՒ ՄՈԽԵՆ ՈՊԱ:
ՈՒ.Յ ՔՆՈՒ ԿՈ.ՅԴ ՔԴԳԴ-ԴՆ ՔԸ
ՀԱՅ ՔՊՄ-ԸՄ: Ս.Ը ՔՊԱՀԱԽԵԸ ԵՒ
ՄՈՖԸ ՀՄՄ-Ը ՀԵԴԸ-Ն ՀՈԾԿ:”
10ԱԱ.Յ ՈՒԵԴ ԱԸՓ ԶՄՄՈՒ: ՀԱՅԸՆ
Ե.Ճ.Յ ՀԵԿԸՆԱԾ ԿՈԸ: ՈՒԵԴ ՈՄԳՎԳ
ՄՊԴՐ ՄԱ-ՄՆ ՈՌԱԳ ՊՊԻԳՄ ՀԱՅ
ԱՊ: ՀԵԴԸՆ. ԱՊ ՈՊԱՅԸԸ ԵՐ Ա.Յ
ՀՅԱԳՎԿ ՀԿԸՆ ԿՕԸ: 11ՀԱՅ ԿՅ ՔԸՊ
ՀՅԱԳՎԸՆ-Դ ՈՒԸ ՈՒՀԵՄ ՀՊՀՄ ՀՊԱՅ
ՀԵԿԸԿԿ ՀԱՅ: 12ԱԱ.Յ ՄՊ ՅՈՒՓԱՅ: ՄԵԿ ԳԵ
ՄԿ ՔԸԸ: ՊՊԸԸ ՀԿՄԸ-ՎՅ ԴՈ
ՀԿԸԸԸ: ՊՊԸԸ-ՎՅ ՀՎՎՄ ՔԸԸԸ:
ՀԿՄԸ Ս.Ը ԿՈԸ ԱՓՀՄ ՀՊԱՅ ԸՆԸ
ՀԿԸԿ ՀՈՄՊԱՍ: 13ՔՊԸԸ ՈՒԵԴ ՔԸ
ՈՒԸՆԱ ԵՒ ՄԸ ՈՒՆԻՊ ՄՈՒՆԱ ԲԸ
ՊՊԸ ՊՊԸՆ ԿՈԸԸԸ: ՀԱՅ ԿՅ ՀԵ
ԳԴԸԸԸ: ՀԳԴ-ԴՄ ՈւՀԵԴ ԴՄԸԸ
ՖԸ: ՀԵԿԸԸ ԿՈԸԸ ՀԿՄԸ ՀԿՄԸ ՀՎՎՄ:
ՀԿԸ ՈՒԸԸԸ ԱՄԸԸ ՀԿԸԸ ՀԿՄԸ ՀՎՎՄ:
ՔԼԱ ՀՊԱՀԱԽԵԸ ՑՊԱՒ: 15ՀԱՅ ՀՊՎ
ՈՒ.ՅՆԱԾ ԱԸՓ ՀԵԸԸ ԿՈԸԸ ՀԿԸԸ
ԳՎԸԸ: ՈՒԸԸԸ ՀԿԸԸ ՀԿՄԸ ՀՎՎՄ:
ՀԿԸ ՈՒԸԸԸ ԱՄԸԸ ՀԿԸԸ ՀԿՄԸ ՀՎՎՄ:
ՔԼԱ ՀՊԱՀԱԽԵԸ ՑՊԱՒ: 16ԱԺԸԸԸ
ՖՄ ԲՊԸԸ-ՎՅ ԿՈԸԸ ՀԿՄԸ ՀՎՎՄ:
ՀԿԸ ՈՒԸԸԸ ԱՄԸԸ ՀԿԸԸ ՀԿՄԸ ՀՎՎՄ:
ՔԼԱ ՀՊԱՀԱԽԵԸ ՑՊԱՒ: 17ՈՍԱՅԸԸ-ՎՅ Ա.Յ
ՈՍ ՀԿԸԸ ՀԿՄԸ ՀՎՎՄ: ՈՒԸԸԸ ՀԿԸԸ
ՀԿՄԸ ՀՎՎՄ: ՀԿԸԸ Ս.Ը ՀԿԸԸ ՀԿՄԸ ՀՎՎՄ:
ՔԼԱ ՀՊԱՀԱԽԵԸ ՑՊԱՒ: 18ՀՅԱ ԿԿՊ ՔՊԱՀԱԽԵԸ
ՑՊԱՒ ՔԸ ՀՅԱԳՎ Ա.Յ ՄՊ ՀԵ ՄՊ:
19ՀՊԱՀԱԽԵԸ ՑՊԱՒ ՀՅԱԳՎ ՀՅԱԳՎ ՔԼԱ:
ՔԸ ՀԵԴ-ՎՄ: ՔՊՄ-ՎՄ: ՔԸԸ-ՎՄ ՔԸԸ-ՎՄ
ՔՊՄ-ՎՄ: ՄԸ ՔՊՄ-ՎՄ ԱԸՓ ՀԵԸԸ ՈՒ
ԸՆԸ: ՔԴԸԸ ՔԸԸ ՈՒԸԸ ՀՄԳՎ: ՈՒԸԸ
ՈՒԸԸ ՀՎՎՄ-ՎՄ ՈՒԸԸ ՎՎՎՄ: ՎՎՎՄ:

8:7 የዕለት107:3;
አ411:11/1143:5
8:8 እና51:16;
አ113:14/131:24;
አ111:12-20;
36:28/37:7-12;
8:9 ተ106:6/10:10;
8:8/108:9;
አ113:15:5-13;
አ12:24
8:10 2ዘ15:5;
አ55:10/አ116
8:11 እና12:1
8:12 ተ27:28;
መ165:13/67:6;
85:12/አ60:21;
አ12:21;
አ2:22/አ11:17;
ነ12:24/የ5:27;
አ13:15/መ148:1;
102:8/አ42:18;
አ2:14
8:13 ተ9:4/ከ2:5
8:14 አ124:14
8:15 ቀ:13;
አ29:11/31:28/3
24:2/የ9:7/18-20
8:16 መ115:2;
አ33:16;
54:9/አ55:15;
ነ739:1/አ42:5
8:17 ወ3:29;
616-19/አ739:
ነ534
8:19 ቀ:16;
2/25:17/25:25;
መ130:11;
አ39:2/52:4
8:21 ዘ7:2;
አ26:19
8:22 86:9;
117:1/አ22:2-3;
44:5/45:14;
49:6/ዘ2:11
8:23 ተ102:22
አ14:1/145:14;
56:13/ቀ14:25
9:1 እና17:1;
አ18:5
9:2 ዝ10:15;
አ49:23;
አ128:1-19
9:3 እና27:16;
አ128:4
9:4 እና23:1;
አ11:2/ር25:22;
አ26:3-5
9:5 እና27:5
9:6 እና14:30
9:7 እና25:2;
አ47:1/አ8
34/46:24
9:8 እና26:1;
52:1/54:14;
አ3:17;
አ14:21
ቻም: እንበሳሁኑር ለመለያን እንበሳ
በዚር ጥበትን ለመራማን; እና በፍተነት
እንደድር እናም ለሰራ እንደሆነው እናም ለመስጠት
ይገልጻል:: ይግል:: 22፡በዚ አጠብና
ገንዘብ መግባሩታትም እንበሳሁኑር ይበ
አትን ለመራለማና ለመለያን ወደ እየራ
ሰላም ይመስጠል::” ይንበሳሁኑር ይበት እን
ዲህ ይላል: “በእነዚህም ፍጥት ከዚህንና
የዋናቸው ሆኖም ለወቅ የክንድን አይሁ
ምዋ ለሰነ ካርድ አጥብቃው ሆመሆን፤
“እንበሳሁኑር ከእናንተ ዝር እንዳለ ሆኖ
ተናና አቦረት እንደሆነው” ይላል::

በእናንተ መተቶች ላይ የተወስኑ
ፍርድ:

9 የእንበሳሁኑር ቅል ጉባር በኤሌ-ቤቱ
ምድር ላይ ይውርድበታል;
በደግባቸው ላይ የደርሃቸው ላይ
የለወቹና የእናንተ ነገሮች ሁሉ ይደንብ;
የለወቹና ለአዋጅ በስተካት;
ጥበበች በሚናው እንዲ በጠርሱና በፊ
ሸኔ ላይ የደርሃቸው ላይ
የሚሸጠው ላይ የሚሸጠው::

መ13 ለረዳ ምንም ወርቃለች::
በኋንድ እንደ በፊር
መቀናም እንደ መንገዶች ላይ ተበደ
ቋልለች::

4፡ታ ማን ለበዚና ይመስጠል;
በዚና የተተገኘው እናይ ይይምበሰል;
እርምጃ በለሳት ወጪ ተመሳለች::

5እስቀልና እናታ ተርጋለች::
ጂ በሥቃይ ተቋቃቃለች::
አቅርጥም እንዲሆነ ተዋዋይለች:: ተስፋው
ይመካምናል::

ጂ ጥራሙዋን ተማለች::
እስቀልናም ባድግ ተሆናለች::

6፡በላቅ ስዝቦች እናወንድ ይወሰኑ;
የጥልጥል ተማሪው ተማሪው::

7፡መ-ን ከእና-ቁዎ-፣
የተከለከለው-ኝም ምንብ ከመንጋጋችው
አወጣሁ::

የተረፈ-ት ለአመሰኑትን ይሆናል::
በይሁም እለች ይሆናል::
አቅርጥም እንደ እ.የወ-አዋ ይሆናል::

8እና ማን ቤታዊ
ከዘረ-ና እይለ-ች እጠብቃለሁ::
መቋና ከእናንተ ስጋብን እይውርሱም;
አሁን ማቋ እጠብቃለሁ::

¹⁾ ԹԵՐՅԱ ՀՊՈՒԹ ՔԵՐՆԱԽԱԾ ՕԲՅ ԱԽ ԳԵ ՔՊԱՏ
ԱԽՆԱԽ ԿԵՐ ԳԵ ՀՅԵՐՄԻՇ:

9በኢ.የን ቅን የአይዥት ወሂ ካሳናለም
ይፈልግዎች እነተረጋገዱ ወደ ጥምርራቅ ብስ
ርጩ እነተረጋገዱም ወደ ጥምርሬ ብስናው
ይፈልሳ ይህም በበርግ በከረምኑ ይህናል::

9 እንዲሁበኩሉር በጥምር ሁሉ ላይ ይገኘ
ማል በዘመኑ ቅን እንዲሁበኩሉር እናደና
ሰምም እንደ በቻ ይህናል::

10ጥምር ሁሉ ከዚህ እንደሆነ በካናደባ
ለም ያብዛዣ እስከለቻው ፈጥቶ ደረሰኑ ተለ
ወጣ ያልፏል ማረዳ ተሆናለቸ እናናደባው
የን ከዚህም በር እስከ መክሙራዎ በር::
ከማሪያም በርና ከክናደና ቤት እስከ
ገዢና የወይም ተወቃ መተመቀዋ ደረሰኑ በዘ
ወው በየታዋ ሌይ ከፍ እንደሆነ ተጥራለቸ::
11የሰው መጥረም ተሆናለቸ ከተም የጊ
መና አተራርሱም እናናደባው ያለ መሠት
በላይም ተጥራለቸ:: 12እንዲሁበኩሉር እናና
ደባውን የወንትን እኩማዊ ሁሉ የሚመታ
በት መቀመጥት ይህ ነው፣ ገዢ በካናደናው
ቆመው ያለ ለተቻው ይስበበላ፣ በይና
ቻቻው በጥራናናቻቻቻው ወሰተት እንደሆ
ይስበበላ፣ የሚሰጥቷው ወሰተት እንደሆ
ውሰተት እንደሆ ይስበበላ:: 13በዘመኑ ቅን
ከማሪያሁበኩሉር እናደና በወጥ ላይ ተሳሳ
ሽበር ይመርዳ፣ እናናደና ስው የባንድ
ቻቻውን እና ይጠናል፣ እናናደና ሲተወጪ
ይመርዋል:: 14ይህ-የን ደንግሞ እናናደባውን
ይመርል:: በዘመኑ ያለ የእኩማዊ ሁሉ
ሁበት፣ በዘመኑ ወርቅ፣ በርና ለሰበሰ
ባል:: 15ይህንና የሚመስል መቀመጥት ይረ
ሳቻቻው በጥራናናቻቻቻው ያለ ተሳሳ
ሽበር እናናደና ስው የባንድ::

14:8 ንግ8:22፣
አን30:25፣
አን47:11-12፣
አን20:20;
የጥ7:33፣
አን22:1-2
14:9 ንግ6:4፣
ማጥ12:28፣
47:7፣አን45:24;
አን21:67/21:14;
አን5:6-1
አን11:15
14:10 ንግ15:32;
የጥ15:22;
የጥ14:13;
የስ3:1፣አን2:2;
አን20:23/30:18;
አጥ9:11/አጥ12:6
14:11 ንግ 48:8;
አጥ34:25-28;
አን24
14:12 ቅ:18;
አጥ26:16/አጥ28:22
አጥ18:13;
አን11:4
14:13 ንግ35:5;
ማጥ7:22/አጥ11:6
አን23:18;
አን12:2
14:15 ቅ:12
14:16 ንግ23:16;
የጥ19:31;
ማጥ12:29/የጥ9:9;
አጥ19:21/የጥ6:9;
አጥ21:ማጥ4:2
14:17 ቅ:32/የጥ23:
አር14:4/አጥ4:7
14:18 ቅ:12;
የጥ27:29
14:19 ስዕስ:4
14:20 ንግ9:30;
አጥ46:20;
ዘዕስ:15

ይመጥል::
16በዘመኑ እናናደባውን ከወንት እስ
ከብ ከወንት የተረጋገኑት ሁሉ ለንጻዣ ለለሆ
እኩማሁበኩሉር የሰነድ ለመጥል:: ቦጥምር
ከብና ሁሉ ለንጻዣ፣ ለለሆ እኩማሁበኩሉር
እት ለለማና ወደ እናናደባውን የሚመጥ
ነውን ተግኝ እናናደባውን፣ 18የጥበጥም ለጥቅ
መዘዘዣ ለይመጥ ለቀና፣ እናናደባውን
እኩማሁበኩሉር መተተው የሰነድ በጥምር
ከብና እኩማዊ ላይ የሚመጥ:: 19የጥበጥም በጥምር
መተተው ለማጥበብና ባብዕው-የጥና እኩማዊ
ሁሉ የተመስወው ተጠት ይህ ነው::

20በዘመኑ ቅን በራሱበት ስም ላይ፣
“ቅዳም ለእኩማሁበኩሉር የሚሳይ ዘዴና ይቀ
ረል፤ በእኩማሁበኩሉር በት ያለ የሚበለየ
ጥንቃቃቻ ከመዋወው እት ለሌት እን
ደለ እኩማቻ የተቀናዣ ይህናል:: 21በዘመኑ
የሰነድ በይሁዳ ያለ የጥንቃቃቻ ሁሉ ለለሆ
እኩማሁበኩሉር የሰነድ የተቀናዣ ይህናል፤ መሠ
ቀዱ ለማጥረብ የሚመጥ ሁሉ የጥንቃቃ
ቻቻው በመወሰኑ የሰነድ የጥናው፤ በዘመኑ ቅን
ከማሪያሁበኩሉር የሰነድ በት ከለምናይሁ ወደም
ነናናደባውን እናናደባው::

14:21 ንግ8:10፣ 11:1/አር31:40፣ ንግ44:9/የጥ9:8;
ማጥ14:6-7፣ ቀጥ10:31

መ8 መና ባብና ነው
መ8 ማረዳቻቻቻና ነው
*21 ወይም ይሸቻ ለነበሩ ከዚህ እኩማቻ የጥናው በጥና
አይ የተማና የይሁም እኩማቻ እኩማቻ::